

ከትግራይ መንግስት የተሰጠ ወቅታዊ መግለጫ



በደም የተነከረ የፋሽሽት አብይ አህመድ ቡድን ዕድሜ ለማራዘም ሲባል፤ ህፃናትን የእሳት እራት በማድረግ ላይ ያለው አረመኔው ቡድን ይብቃህ በማለት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ድምፁ ሊያሰማ ይገባል!

በሕገ-ወጥ መንገድና በማጭበርበር የሰልጣን ጥመኛ ፋሽሽት ቡድን፤ ካለፉት ሶስት አመታት ተኩል ጀምሮ እስከ ዛሬ ጥቅምት 12/2014 ዓ.ም የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ፤ ከምድረ ገፅ ለማጥፋት፤ ዕድሜ፣ ምግብ፣ ህይወት፣ የስራ ሁኔታ ወዘተ ሳይለይ በአየር እና በምድር ህዝብን የማጥፋት ጅምላዊ የጀኖሳይድ ጭፍጨፋ አካሂደዋል። አሁንም በማካሄድ ላይ ነው።

አረመኔው የፋሽሽት አብይ አህመድ ቡድን በአጠቃላይ ባለፉት 11 ወራት በተለይም ካለፈው ሰኔ ወር 2013 ዓ.ም እስከ አሁን ድረስ ባሉት አራት ወራት በትግራይ ሰራዊት አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ ሽንፈት በተጎነጨባቸው ሁሉም ዓውደ ወግያዎች የፋሽሽት ሰራዊቱ በትግራይ፣ አማራ፣ አፋር በረሃዎች፣ ሜዳዎች፣ ተራራዎች፣ ኮረብታዎች እና ሸለቆዎች እንደቆጠል ረግፈዋል። የሀገሪቱ ማህበረ ኢትዮጵያ ምስቅልቅሉ አውጥቶ በውጭ ምንዛሬ የገዛቸው ዘመናዊ የጦር መሳርያዎችም የትግራይ ሰራዊት ንብረት ሆነዋል።

ነገር ግን ፋሽሽት ቡድኑ ይህንን ሁሉ ሽንፈት ተከናኝቦም ቢሆን ለህዝብና ለሀገር ህልውና ቅንጣት ታክል እንደማይቆረቆርና ደንታ ቢስ መሆኑን በተግባር በማሳየት ላይ ነው። ይኸውም በማደናገር በዋነኛነት በአስገዳጅ አፍሶ በየጦር ግንባሩ እየማገዳቸው ያሉት ለአቅመ ሄዋንና አዳም ያልደረሱ ህፃናት እንዲሁም ዕድሜያቸው የገፋ አዛውንቶች ሳይወዱ በግድ የእሳት እራት እየሆኑ መሆናቸው በትግራይ ህዝባዊ ሰራዊት የተማረኩ ዕድሜያቸው 14፣15፣16 የሆኑ ህፃናት እንዲሁም ምንም ዓይነት የጦር መሳርያ ተኩሶው የማያውቁ ሽማግሌዎች ህያው ምስክር ናቸው። ይህንን በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት በጦር ወንጀለኝነት የሚያስከስስ ድርጊት እውነት መሆኑን ማረጋገጥ ለሚፈልግ ማንኛውም ንፁህ ህሊና ያለው ሰው፣ ዓለማቀፍ ማህበረሰብ፣ የሰብአዊ መብት ተማጋች እና የግብረ ሰናይ ተቋም በአጠቃላይ እያንዳንዱ ባለድርሻ አካል የትግራይ መንግስት በሩን ክፍት አድርጎ ሃቁን ለማሳየት ዝግጁ እና ፍቃደኛ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ሊገልፅ ይወዳል።

የፋሽሽት አብይ አህመድ ቡድን በአጠቃላይ ባለፉት 11 ወራት በተለይም ከመስከረም 27/2014 ዓ.ም ጀምሮ በአራት ግንባሮች በትግራይ ሰራዊት ላይ በከፊተው ጦርነት የሞቱ፣ የቆሰሉ እና የተማረኩ የአረመኔው ቡድን ቅጥረኛ ታጣቂዎች የሚበዙት ህፃናትና ወጣቶች መሆናቸው በእጅጉ ያሳዘናል። በነዚህ ግንባሮች በነበረው ፍልምያ የታየው ሌላ አስደንጋጭ ጉዳይ አንድ ጠመንጃ ለአራትና ለአምስት ሰዎች አንዳንዴም ምንም ዓይነት ጦርነት የማያውቁ አርሶ አደሮች ባዶ እጃቸውን ወደ ጦርነቱ አስገብቶ የአምራ ሲሳይ እያደረገቸው ይገኛል።

ይህ አረመኔ ቡድን በጭፍራ፣ በውጫሌ እና በወገል ጤና ግንባሮች ወዘተ የደረሰበት ሽንፈት ለመሸፋፈን የዘወትር የቅጥፈት ተግባሩ የሆነውን የበሬ ወለደ ውሸት የታከለበት የመግለጫ ጋጋታ ነጋ ጠባ በመለፈፍና የከተት ነጋሪት በመጎሰም እንዲሁም መቐለ ከተማ በጦር አውሮፕላኖች በተከታታይ ቀናት በመደብደብ የንፁሃን ደም በማፍሰስ ውርደቱንና ሽንፈቱን ለማካካስ በመፍጨርጨር ላይ ይገኛል። ይሁን እንጂ የዚህ ውጤት የፋሽሽቱ ቡድን እድሜ ለማሳጠር የትግራይን ህዝብ ለበለጠ ትግል ተጠናክሮ እንዲዘምት የሚያደርግ ነው።

ሰሞኑም ይህ ፋሽሽት ቡድን ሌላ ተጨማሪ ደም ሊያፈስ፤ “ደቡብ ወሎና አማራን ታደጉ” ወዘተ የሚል ሌላ የጥፋት ጥሪ በማስተጋባት ላይ ይገኛል። ነገር ግን በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በፊት ከትግራይ ሰራዊት ጋር ተዋግተው በመቶ ሺዎች የተደመሰሱ ልጆቻችን የት ገቡ ብሎ የፋሽሽት ቡድኑን ሊጠይቅ ይገባል። "እስከ መቼስ ነው አንዳችም ጥቅም ለማናገኝበት ጦርነት ልጆቻችን የምንገብረው" ብሎ ሊነሳ ይገባል። ባጭሩ በደም የተነከረንና የሰላም ጥሪን ወደ ጎን አሸቀንጥሮ ኢትዮጵያ ደም እንድታነባ ያደረገው እና በማድረግ ላይ ያለውን የፋሽሽት አብይ አህመድ ቡድን ዕድሜ ለማራዘም ሲባል ህጻናትን የእሳት እራት በማድረግ ላይ ያለው አረመኔ ቡድን ይብቃህ በማለት እያንዳንዱ የኢትዮጵያዊ ድምፁ የሚያሰማበት ወቅት አሁን መሆኑን አውቆ የድርሻው ሊወጣ ይገባል።

የህፃናት ደም በከንቱ መፍሰስ ሊቆም ይገባል!

የትግራይ መንግስት

ጥቅምት 12/2014 ዓ.ም

መቐለ